

የኢህአዴግ ጉባኤ አሠራር ይስተካከል - ታዋቂ ሰዎች ተናገረዋል

ዜና ሐተታ

አጎናፍር ዝቅጂኝ 01-11-17

የህወሓት እና ኢህአዴግ መስራች አቶ ሰብሐት ነጋ የኢህአዴግ ጉባኤ አሠራሩን መፈተሽና ማስተካከል እንዳለበት ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር በነበራቸው ሠፋ ያለ ቃለ ምልልስ ገልጸዋል። ይህንን የአቶ ሰብሐትን አስተያየት ተከትሎም አዲስ ዘመን ያነጋገራቸው ታዋቂ ግለሰቦች ሃሳቡን በመደገፍ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሚሰነዘራቸው ሃሳቦችና በማህበራዊ ሂሳብ የሚታወቀው ዲያቆን ዳንዔል ክብረት እንዳለውም፤ ኢህአዴግ ቀድሞ ከነበረበት አንጻር ዴሞክራሲያዊ ስርዓት የሚታይበት ድርጅት አልሆነም። ይህ የፓርቲው ውስጠ ዴሞክራሲ መዳከም በአገሪቱ የዴሞክራሲ ግንባታ ላይም የራሱን ጥላ እያጠላ ነው።

«በግንባሩ አባል ድርጅቶች መካከል የሚደረገው ግምገማ ክልሎችን መንካት አድርጎ የመቁጠር አመለካከት አለ። ይህ ደግሞ ብሔራዊ ድርጅቶቹ እርስ በእርስ የሹግራቸውን ሰንኮፍ አውጥተው በመገማገም ያለምህረት እንዲተራረሙና እንዲቀረጹ አላደረጋቸውም። ይልቁንም ተሸክክመው እንዲጓዙ አድርጓል» ነው ያለው ዲያቆን ዳንዔል።

እንደ ዲያቆን ዳንዔል አስተያየትም፤ የኢህአዴግ ጉባኤ ከበዓልነት ማለፍ አለበት። ምርትና ግርድ የሚለይበትና በየዘመኑ የሃሳብ ልዕልና የሚመጣበት መሆን ይገባዋል። በጉባኤው ላይም የተወሰኑ ሰዎች የሚደመጡበት ሳይሆን፤ ሁሉም እኩል ቁጭ ብለው የሚከራከሩበት ከሆነ የተሻለ ሃሳብ ያለውን መለየት ይቻላል። አሁን ካለው አታካች አካሄድ መውጣት ያስፈልጋል። የድርጅቱ ልሳንም ቢሆን እራሱን የመተቸትና የመተጋገል አካሄድን መከተል አለበት። ጉባኤው መፈተሽና መስተካከል አለበት የሚለው የአቶ ሰብሐት ነጋ ሃሳብም ትክክል ነው።

አትሌት ሻለቃ ኃይሌ ገብረሥላሴ በበኩሉ፤ የኢህአዴግ ጉባኤ መፈተሽ አለበት ከሚሉት ሰዎች መካከል አንዱ መሆኑን ገልጾ ሲያበቃ፤ ኢህአዴግ ሊሠራ ያሰበውንና የሠራውን፤ እንዲሁም ያልሠራውን በተመለከተ በሩን ለትችት ክፍት ማድረግ አለበት። ጥቅምና ጉዳቱ የጋራ ስለሆነ ችግሮቹን ለማስተካከል በጋራ መሥራት ያስፈልጋል።

ሁልም ጊዜም የተሻለ ለመሆን ፉክክርና የባለቤትነት ስሜት መኖር እንዳለበት ያነሳው አትሌት ኃይሌ፤ ህዝብ የአገሪቱ ባለቤት መሆን ስላለበት የተሠራውን መንከባከብ፣ ያልተሠራውን መጠየቅና መሥራት ይገባዋል የሚል እምነት አለው። ለዚህ ደግሞ ሚኒስትሮች ለተቀመጡበት ቦታ በኃላፊነትና በተጠያቂነት መንፈስ ለመሥራት ዝግጁ መሆን

አለባቸው። ለዚህ ደግሞ የኢህአዴግ ጉባኤ ወሳኙን ድርሻ ስለሚይዝ ለዚህ ዓይነቱ አካሄድ ምቹ መንገድ መፈለግ ይኖርበታል።

«የምንከተለው አካሄድ የምዕራብም የምሥራቅ ያልሆነ ነው። በቅርቡ በአገሪቷ የተከሰተው ችግርም ቢሆን የኢህአዴግ የእርስ በእርስ መተጋገል በመቀዝቀዙ የተፈጠረ ነው። አሁንም ቢሆን ነገ ችግሩ ዳግመኛ ላለመከሰቱ ማስተማመኛው ምንድነው? ዋስትናዬ መንግሥት ከሆነ፤ እንደ አቶ ስብሐት በግልጽ በመነጋገርና በመወቃቀስ ችግሩን መፍታት ያስፈልጋል» በማለትም የአቶ ስብሐትን ሃሳብ እንደሚጋራው አስታውቋል።

በመንግሥት ኮሚቴኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት የሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ገነው አሰፋ ደግሞ፤ ኢህአዴግ ጉባኤውም ብቻ ሳይሆን የምስረታ ዘመኑ ላይ የነበረው የመሥራቾች የጋለ የትግል መንፈስን መመለስ ወይም ወደዚያ የተቃረበ መንፈስ መፍጠር አለበት፤ አለበለዚያ አሁን የገባባት ችግር በቀላሉ የሚፈታ አይደለም የሚል አመለካከት ነው ያላቸው። አማካሪው እንደሚሉትም ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታዩት ችግሮች መፍትሔ ካልተሰጣቸው ማለቂያ ወደ ሌላው አደጋ ያመራል። በፌዴራልዝም ስርዓቱ እያንዳንዱ አባል ህገ መንግሥታዊ ዋጋ ወደ መክፈል ካልገባ አዳጋች ይሆናል።

የቀድሞው የኢ.ዴ.ፓ ሊቀመንበር አቶ ሙሼ ሰሙ በበኩላቸው፤ ኢህአዴግ እራሱን መፈተሽና ማስተካከል እንዳለበትና ለዘመናት እንዲያስተካክል ሲጮሁ የኖሩለትን ሃሳብ አቶ ሰብሃት ዛሬ በገሀድ መናገራቸው ትክክል መሆኑን ገልጸዋል። እርሳቸው እንደሚሉትም፤ በአገሪቱ ውስጥ ያሉት ችግሮች መታየት ያለባቸው በኢህአዴግ ማዕቀፍ ሳይሆን በመንግሥት መዋቀር ነው። የኢህአዴግ ጉባኤ የድርጅቱ ጉዳይ የሚመከርበት መድረክ እንጂ ኢህአዴግ በመንግሥት ሥራዎች ጣልቃ እየገባ የሚገመገምበት መድረክ መሆን የለበትም።

«አሁን ባለው ሁኔታ በኢህአዴግና በመንግሥት መካከል ልዩነት ጠፍቷል። ህዝቡ ጥያቄዎችን ያቀረበው ለመንግሥት ነው። በመሆኑም በድርጅት መዋቅር መፍታቱ ቀርቶ ሁሉም ዜጋ በሚያገባውና ግብር እየከፈለ በሚያስተዳድረው የመንግሥት መዋቀር መፍትሔ መስጠት ይገባል» ብለዋል አቶ ሙሼ።

እንደ አቶ ሙሼ ገለጻም፤ ኢህአዴግ በታሪኩ ከፓርቲው መዋቅር ወጪ ያሉ ሰዎችን ለአገር ይጠቅማሉ ብሎ የመሾም ዝንባሌ እንደ አሁኑ በብዛት ታይቶበት አይታወቅም። እንዲያውም ከዚያም ወርዶ ምንም ቢሆን ለፓርቲ ታማኝ ከሆነ ማንኛውን ቦታ ያገኛል የሚል አስተሳሰብ ነበረው። አሁን ግን ይህንን ሊሰብር በሂደት ላይ ነው። ይህንን ማበረታታት ያስፈልጋል፤ ዋጋም የሚሰጠው ዕርምጃ ነው።

ዲያቆን ዳንጌል በበኩሉ፤ ለፓርቲው ውስጥ ያለውን የዴሞክራሲ ባህል ይበልጥ ለማጠናከርና ለአገር የሚበጅ ሥራ ለመሥራት ኢህአዴግ ለአንድ ቦታ ሰው ከመሾሙ በፊት ለቦታው የሚመጡ ሰዎች ክርክር ሊያደርጉና ፖሊሲውንም ሆነ ስትራቴጂውን ይበልጥ ላሳክው የምችለው እኔ ነኝ ብለው መሟገት አለባቸው የሚል ምክረ ሃሳብ አለው። «ይህንን ሂደት አልፈው ወደ መንግሥት አስተዳደር የሚመጡ ሰዎችም በመንግሥት ኃላፊነት ላይ አይቸገሩም። በአንዳንድ ችግር ያለባቸው ሰዎች ወደ ስልጣን እንዳይወጡ ማድረግም ያስችላል፤ፓርቲውንም ማዳን ይቻላል።»

አትሌት ኃይሌ በበኩሉ ኢትዮጵያ የፖሊሲ ችግር የለባትም፤ ችግራችን የማስፈጸም ነው ይልና፤ «የዚህ ቁልፍ ችግር ድግሞ ፖሊሲውን ያወጣው አካል እራሱ ፈጽሞ ወደታች አለማውረድ ነው። የኢህአዴግ ጉባዔ በአሠራሩ ህጎችን ያሳልፋል እንጂ ጉባኤውን የሚመራው ከፍተኛ አመራር ያወጣውን አሠራርም ይሁን ፖሊሲ እራሱ ፈጽሞ አያሳይም። ስለ ሙስና፣ ስለ መልካም አስተዳደርና ስለሌሎችም ይወራል። ብዙ ጊዜ ችግር ያለው እታች ነው ይባላል። ነገር ግን ችግሩ የሚጀምረው ከላይ ነው። እነርሱ ለህጉ ተገዥ ከሆኑ በተዋረድ ያለው አመራርም ይሁን ፈጻሚ ለህግ ተገዥ የማይሆንበት ምክንያት የለም።» ሲል ሃሳቡን ቋጭቷል።

አቶ ገንገው በበኩላቸው፤ ኢህአዴግ ጉባኤውንም ብቻ ሳይሆን አሠራሩንም ማሻሻል ይገባዋል የሚል አመለካከት አላቸው። «ፓርቲዬ ባስቀመጠኝ ቦታ እሠራለሁ የሚባለው አካሄድ መሻሻል አለበት። አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ የተወሰሰቡና ለማስተናገድም ጥበብ የሚፈልጉ ነገሮች ተፈጥረዋል። ከተነሳሽነት ባለፈ የቴክኒክ እውቀትም የግድ ሆኗል። ተነሳሽነትና ለፓርቲ ያለው ታማኝነት በጊዜ ሂደት እየተሸረሸረ በመምጣቱም ጠንካራ የመቆጣጠሪያ ስርዓት መትከልና መዘርጋት አለበት። ይህንን ማድረግ ካልተቻለ የዚህ አገር ችግር እየተወሰሰ ሄዶ ወደማይፈታበት ደረጃ ይደርሳል። ከዚያ በፊት የመሥራቾችን ዘመን መንፈስ ይመለስ፤ ጉባኤውም ይታደስ» ብለዋል።